

ሰዬ ወደ አንድነት፤ የገነቡትን ለማፍረስ ወይስ ያልዘሩትን ለማጨድ

ቡዳዊት ከበደ

የቀድሞው የኢህአዴግ ፕሬዚዳንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳና የቀድሞው መከላከያ ሚኒስትር ሰዬ አብርሃ አንድነት ፓርቲን በይፋ መቀላቀላቸው የሰሞኑ ዋነኛ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል። ባለፈው ሐምስ አቶ ሰዬና ዶ/ር ነጋሶ አንድነት ፓርቲን በይፋ የመቀላቀላቸውን ዜና በውጭ ድረገጻች ሲቀርብ ኢትዮጵያውያን በዜናው ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ሰጥተዋል። በኤሌድብ ክፍለ የሚመራው ኢትዮጵያን ሪቪው ድረገጽ ለምርጫ እየተዘጋጁ ያሉ የኢትዮጵያ ፓርቲዎች በሁለት ጎራ ይከፍላቸዋል። በሁለቱም ጎራ ያሉ ተፋላሚዎችም ኢህአዴግ መሆናቸውን ገልጾ መጪው ምርጫ በሁለት ኢህአዴግ መካከል የሚደረግ ምርጫ ነው ብሎታል። እሱም በአንድ በኩል መክሊኒን ያቀፈውና በስልጣን ላይ ያለው ቡድን ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የቀድሞ ኢህአዴግ አመራሮችን ያቀፈው አንድነት/መድረክ ነው ይላል።

«ናዝሬት» ድረገጽ በኩሉ በመላው አለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ዙሪያ አስተያየት እንዲሰጡ ባቀረበው ጥሪ መሰረት በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከጥቂቶቹ በስተቀር የበርካቶቹ አስተያየትም አሉታዊ ነበር። በተለይ አንድ አስተያየት ሰጪ «እነ ሰዬ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጓደኞቼን ያስጨፈጨፉና ለበደኖና አርባጉ እልቂት ተጠያቂ ናቸው። እነሱ አንድነት ፓርቲ ሳይሆን ዘ ሄግ ፍርድ ቤት ውስጥ መግባት አለባቸው የሚል አስተያየት አሰፍሯል። በአንፃሩ ደግሞ ደሳለኝ አሰፋው የተባሉ ፀሐፊ በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ እርምጃውን በጎ ጅምር ሲሉ አድንቀዋል። በእለቱ ኢትዮጵያም ላይ አስተያየት ከሰጡ ኢትዮጵያውያን መካከልም ብዙዎች ለግለሰቦቹ ድጋፋቸውን ሰጥተዋል።

ምርጫው እንደመቃረቡ መድረክ በአንድ የመወዳደሪያ ምልክት ግለሰቦቹን አቅፎ ምርጫ ውስጥ ለመግባት ሰዎቹ ከመድረክ አባል ፓርቲዎች ውስጥ ወደ አንዱ መቀላቀላቸው የግድ ነበር። በብዙዎች ዘንድ የነበረው ግምት ዶ/ር ነጋሶ ኦሎዴንን አሊያም አብኮን አቶ ሰዬ ደግሞ ከህዋህት የተሰናቡቱ ጓዶቻቸው በመሰረቱት አረና ፓርቲ ውስጥ ይቀላቀላሉ የሚል ሰፊ መላምት ነበር። ምክንያቱም ሁለቱም ከቀድሞ ጓዶቻቸው ጋር የዘር ፖለቲካ በሀገሪቱ ስር እንዲሰድ አይነተኛ ሚና የተጫወቱ እንደመሆናቸው ከዚህ ማዕቀፍ ወጥተው አገር አቀፍ ፓርቲ ውስጥ በመግባት ደጋፊን ለማሰባሰብ መሞከር ያልዘሩትን እንደማጨድ ስለሚቆጠር ነው። እንደውም ቀላል በማይባሉ አክራሪ ደጋፊዎቻቸው ዘንድ እንደ ከህይወት ሊያስቆጥርባቸው እንደሚችል ብዙዎች ግምታቸውን ይሰጣሉ። ስለሁለቱም ይህን ያህል ካልኩኝ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳይ ልግባ።

ከበርካታ ወራት በፊት፣ ሚያዝያ 15 ቀን 2000 ዓ.ም ረፋዱ ላይ አቶ ሰዬ ስልክ ደወሉልኝና ጊዜ ካለህ እቤት መጥተህ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ እንዲሁ በግል እንድንወያይ ፈልጌ ነበር። አሉኝ እኔም ደስተኛ መሆኔን ገልጬ ወደ አቶ ሰዬ መኖሪያ ቤት አቀናሁ። ስለ አገራችን ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ፣ በወቅቱ ስለነበረው የተቃዋሚዎች እንቅስቃሴ፣ እንዲሁም ስለገዢው ፓርቲ አንዳንድ ሀሳቦች አንስተን ተወያየን። ዛሬ ስለ ያኔው ውይይታችን ሳስብ የአሁኑ የአቶ ሰዬ ውሳኔ ግራ አጋብቶኛል። በወቅቱ የነበረው የተቃዋሚዎች እንቅስቃሴ የጠራ መስመር አልያዘም ነበር። እነ ወ/ት ብርቱካን አንድነትን አልመሰረቱም። እነ ኢንጅነር ኃይሉም በይፋ ወደ መክሊኒክ አልተመለሱም። ዶ/ር ብርሃኑም በሰላማዊ ትግል ተስፋ መቁረጣቸው ይገለጽ እንጂ ግንቦት 7 ንቅናቄን አልመሰረቱም ነበር። ሁሉም ግን በየፊናቸው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ (ስማቸው በኢህአዴግ ቢነጠቅም) የቅንጅት አመራሮች እየተባሉ ነበር የሚጠሩት። ከአቶ ሰዬ ጋር በነዚህና ሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ ሀሳብ ከተለዋወጥን በኋላ አቶ ሰዬ ምናልባት ከዶ/ር ብርሃኑ ጋር መግባባት ይቻል ይሆናል፤ ከሌሎች ጋር ግን አብሮ መስራት የማይታሰብ ነው። አሉኝ። ለዚህም ሁለት ምክንያቶችን አስረግጠው

የለበትም። የኢትዮጵያን ህዝብ አመኔታን አግኝቶ ወደ ፊት ለመራመድ ምርጫው ይህ ብቻ ስለሆነ እንጂ። አለበለዚያ ግን ቁም ይዞ ፀሎት ይሆናል። ይቅርታ የመጠየቅ ክቡር ስብዕና የተመካው ለኢትዮጵያ ህዝብ ከሚኖረው አክብሮትና እንዲፈጠር ከሚፈለገው የመቻቻል ስርዓት አንፃር እንጂ በተለያዩ ተሳትፎ ውስጥ ያለፉ ሌሎች ወገኖች ለጉዳዩ በሚሰጡት ምላሽ የሚሆንበት ምንም ስነ አመክንዮ የለም። ሌሎች አካላት ይቅርታ አለመጠየቃቸው ከደሙ ንፁህ የመሆንን ዋስትናም አያጎናጽፍም።

ስሞኑን አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት የሚጠበቅብንን ያህል አልሰራንም ብለው ይቅርታ እየጠየቁ ባሉበት ሁኔታ የገዢ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የነበረ ሰው ድሮም አሁንም ትክክል ነኝ ብሎ የተቃዋሚዎችን መንደር በነፃነት ሲቀላቀል አንድም የተቃዋሚ ጎራውን ከልቡ አላመነበትም አሊያም ደግሞ እራስን በሰማየ ሰማያት ላይ ከማስቀመጥ የመነጨ ግለሰባዊ ጀብደኝነት ነው።

አንድነት ፓርቲም ህዝብን የሚያከብር ከሆነ እንዲህ አይነቱን ውዥንብር አጥርቶ መሄድ ያለበት ይመስለኛል። ፕሬስ የህግ የበላይነት እንዲሰፍን፣ ተጠያቂነት እንዲኖር፣ አምባገነኖች የሚያራምዱትን ኢዴሎኮራሲያዊ አሰራር እንደሚኮንን ሁሉ ተቃዋሚዎች ውስጥም ችግር ሲኖር ፕሬስ ችግሩን ማጋለጥ አለበት። በግሌ አንድነት ውስጥ አንድ መሰረታዊ ችግር ይታየኛል። ፕሬስ ገዥውን ፓርቲ ብቻ እንዲኮንን፣ እንዲያጋልጥ አንድነት ውስጥ ያለውን ድክመት ግን አይቶ እንዳላየ አድብስብሰት ብቻ እንዲያልፍ ግዴታ ያለበት አድርጎ እንዲገነዘብ የማድረግ ችግር ይታየኛል። የውስጥ ችግራችንን ማንም አይስማው፣ የፕሮፌሰር አክሌን መጣጥፍ ለምን አተማችሁ ብሎ ፕሬስን ማሳቀቅ ፓርቲው ከቅንጅት ይልቅ የኢህአዴግ ሞራላዊ ወራሽ እየሆነ መሄዱን ያሳያል።

ለዚህም ይመስላል አቶ ስዬ ከባህሪያቸው ጋር የሚጣጣም ፓርቲ መርጠው የተቀላቀሉት። በጥር ወር 2000 ዓ/ም ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም የስዬን ቃለምልልስ መነሻ በማድረግ በፃፉት መጣጥፍ ስዬ ተለውጧል ብለው ነበር። እኔ ግን በፕሮፌሰሩ አባባል አልስማማም። ስዬ በጭራሽ አልተለወጡም፤ አሁንም አምባገነን ናቸው።

በሚያዝያ እና ግንቦት 2000 ዓ/ም ከአውራምባ ታይምስ ጋር ሁለት ጊዜ ሰፋፊ ቃለምልልስ አካሂደው ነበር። በወቅቱ የአንባቢ አስተያየት ምን እንደሚመስል በየሰዓቱ እየደወሉ ይጠይቁኝ ነበር። ነገር ግን የተስፋዬ ገ/አብ የጋዜጠኛው ማስታወሻ መፅሐፍ የካቲት 10 ቀን 2001 ዓ/ም ዳሰሳው በአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ ላይ ሲሰራ ስዬን በተመለከተ ደራሲው ያሰፈረውን ፅሁፍ በጋዜጣው ላይ በክፊል መጠቀሱ ክፉኛ አበሳጭቷቸዋል። አጋጣሚ ሆኖ ደራሲው አቶ ስዬን በመልካም ሁኔታ አልጠቀሳቸውምና ጋዜጣው ዳሰሳውን ሲሰራ ምን ማድረግ እንደነበረበት ባይገባኝም፤ አውራምባ የሰሩትን መልካም ገፅታ ብቻ የመፃፍ ግዴታ የተጣለበት ይመስል መበሳጨታቸው እጅግ አስገርሞኛል። በርግጥ አቶ ስዬ ለረጅም አመታት ካካበቱት ነገሮችን በጉልበት የመፍታት ልምድ አንፃር ለሰላማዊ ትግል አዲስ ስለሆኑ ለእርሳቸው የሚቀርብ የትግል ስልት ከሚከተሉ ወገኖች ጋር መቀላቀል ነበረባቸው። ነገር ግን በሰላማዊ ትግል ቆርበናል ከሚሉት ጋር እስከቀጠሉ ድረስ ትእግስት የግድ ነውና በተለይ ሀሳብን በነፃ የመግለጽ መብትን ሊያከብሩ ይገባል። የትግል ስልትም ቢቀይሩ ይህንን መሰረታዊ መብት ማክበር ግድ ይላልና።

(ዳዊት ከበደ የአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ ማኔጂንግ ኤዲተር ነው)